

**ISTATION (ISIP Early Reading (ቅድመ ንባብ)፣ ISIP Advanced Reader (የላቀ ንባብ)፣ ISIP Español)**

ፈተናዎች ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች ተማሪዎች በክፍል ደረጃቸውን ሚጠበቅበትን እውቀት ስለማወቅ አለማወቃቸው እና ለ 21ኛው መ/ከ/ዘ ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ ስለመቻላቸው ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። እነዚህ የፈተና ውጤቶች በልጅዎ ትምህርታዊ መሻሻል ማስረጃ አካል ውስጥ አንድ ልኬትን ለማቅረብ የታቀዱ ናቸው።



**ይህ ፈተና ምንድን ነው?**

Istation በግለሰብ፣ በትንሽ ቡድን ወይም በሙሉ ክፍል ቅንብር ከመዋዕለ ህጻናት እስከ ስምንተኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች በመስመር ላይ ይሰጣል። የዚህ ፈተና ዋነኛ ዓላማ በልጅዎ ማንበብና መጻፍ ዕድገት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ ጥንካሬ እና ፍላጎት አካባቢዎችን ለይቶ ማወቅ ነው። ተማሪዎች በክፍል ደረጃቸው እና ትምህርት በሚከታተሉበት ቋንቋ ላይ ተመስርቶ የ Istation ፈተናዎችን ያጠናቅቃሉ።

ISIP Early Reading (ER፣ ቅድመ ንባብ)	ከመዋዕለ ህጻናት እስከ 3ኛ ክፍል	እንግሊዘኛ
ISIP Español – Lectura Temprana	ከመዋዕለ ህጻናት እስከ 3ኛ ክፍል	ስፓኒሽኛ
ISIP Advanced Reading (AR፣ የላቀ ንባብ)	ከ 4ኛ እስከ 8ኛ ክፍል	እንግሊዘኛ
ISIP Español –Lectura Avanzada	ከ 4ኛ እስከ 5ኛ ክፍል	ስፓኒሽኛ



**ልጄ የሚፈተነው መቼ ነው?**

በ Colorado READ Act መሰረት፣ በክፍል K-3 ያሉ ተማሪዎች ሁሉ በተወሰኑ የፈተና ወቅቶች በስቴት ቦርድ በጸደቀ የሽግግር ምዘና ይፈተናሉ። የ READ Act የፈተና ወቅቶች በበልግ፣ በአመት አጋማሽ እና በጸደይ ወራት ለስድስት ሳምንታት ይቆያሉ። የመዋዕለ ህጻናት ተማሪዎች የበልግ ፈተናቸውን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ 30 የካሌንደር ቀናት አላቸው። በክልል ሕግ መሰረት ከመዋዕለ ህጻናት እስከ ሶስተኛ ክፍል ድረስ ከዝቅተኛ የብቃት ደረጃ በታች የሚያስመዘገቡ ተማሪዎች የንባብ ደረጃን ለማረጋገጥ አንድ ወይም ሁለት ተጨማሪ ፈተናዎች ያስፈልጋቸዋል።

**የ READ Act የፈተና ወቅቶች፡**

ከ K - 12ኛ ክፍሎች	አገስት መጨረሻ - አክቶበር መጨረሻ	በልግ
ከ K - 12ኛ ክፍሎች	ከዲሴምበር - ፌብሩዋሪ አጋማሽ	በአመት አጋማሽ
ከ K - 12ኛ ክፍሎች	ሜይ	ጸደይ

የፈተና ቀናት በት/ቤት ሊለያዩ ይችላሉ። ለተማሪዎ የተወሰኑ የፈተና ቀናት፣ አባክዎ ከልጅዎ አስተማሪ ያረጋግጡ።



**ልጄ ምን ውጤት (ቶች) ይቀበላል?**

የ Istation ፈተናዎች ሁለት ቁልፍ ነጥቦችን ያቀርባሉ፡ የብቃት ደረጃ እና የፕሮሰንታይል ደረጃ። የብቃት ደረጃ የተማሪን አጠቃላይ የንባብ ችሎታ በትምህርት እርከን ደረጃ ውስጥ ከተማሪው አፈፃፀም ጋር ወደሚዛመድ ቁጥር አጠጋግቶ ያስቀምጣል። እርከኖቹ እንደሚከተለው ተብራርተዋል፡

- እርከን 1: በክፍል ደረጃ ልክ በማከናወን ላይ ያሉ ተማሪዎች
- እርከን 2: በመጠኑ ከክፍል ደረጃ በታች እያከናወኑ ያሉ ተማሪዎች እና ጣልቃ-ገብ እርምጃ የሚያስፈልጋቸው
- እርከን 3: በእጅጉ ከክፍል ደረጃ በታች እያከናወኑ ያሉ ተማሪዎች እና ጠንከር ያለ ጣልቃ-ገብ እርምጃ የሚያስፈልጋቸው

ለእርከን ደረጃዎች ያሉት የእነዚህ ነጥቦች ወሰን በምዘና መድረኩ ይለያያሉ።

የፕሮሰንታይል ደረጃ አንድ ተማሪ በተለመደ ናሙናችን ውስጥ ካሉ ተማሪዎቹ ጋር ሲነጻጸር ያለውን ደረጃ ይሰጣል። አንድ ተማሪ 75 ፕሮሰንታይል ነጥብ ቢያመጣ፣ እሱ ወይም እሷ በተለመደ የፈተናው ናሙና ውስጥ በነሱ እድሜ ከሚገኙ 75 በሙሉ ተማሪዎች እኩል ወይም ከዚያ በላይ ነጥብ አምጥተዋል ማለት ይቻላል።



## እነዚህ ነጥቦች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?

የ Istation ፈተናዎች መምህራን የትምህርት አሰጣጥን ለመምራት እና ለማስተካከል የሚጠቀሙባቸው አንድ ጠቃሚ የመረጃ ነጥቦች ናቸው። የISIP ውጤቶች ልጆች በንባብ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ፣ ለተማሪዎች የንባብ ግብ አዘጋጅቶ ጠንካራና ደካማ ጎናቸውን ለማወቅ፣ የአንባብ መሻሻልን ለመቆጣጠር ና የንባብ ልምድን ለማዳበር ና ልጆች ተጨማሪ በንባብ ላይ እርዳታ ካስፈለገው ለመወሰን ይጠቅማል።



## ተጨማሪ መረጃ

በልጅዎ ትምህርት ውስጥ እንዲሳተፉ እናበረታታዎታለን። እባካችሁ የልጅዎን አስተማሪ በማናገር ልጆችን ቤት ውስጥ እንዴት መርዳት እንዳለባችሁ እና ፈተናውን ለመውሰድ የሚጠቅማቸው ነገሮች እንዲሟላላቸው ለማድረግ ከመጠየቅ ወደኋላ አይበሉ።

### ተጨማሪ መረጃ፦ ፈተናዎች

ይህን ድረገጽ ይጎብኙ፡

- [assessments.dpsk12.org](https://assessments.dpsk12.org)

ፈተናዎች ላይ ጥያቄዎች ወይም ስጋት ካለዎት፣ እባክዎ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያናግሩ ወይም የቤተሰብ ተወካይ አገልግሎትን በ (720) 423-3054 ደውለው ያነጋግሩ።